

# የስራ ዋሺንግተን ግራንቶች፡ ዙር 4

ከ ማርች 29 እስከ ኤፕሪል 9 ባለው ጊዜ ያመልክቱ  
የማመልከቻ ድጋፍ ይገኛል!

**ለማመልከት እባክዎ የሚከተለውን ይጎብኙ**

<https://commercegrants.com>

**አላማ:** ለትርፍ የተቋቋሙ ድርጅቶች፣ በተለይም በህዝባዊ ጤና እና ደህንነት እርምጃዎች ምክንያት እንዲዘጉ ተወስኖባቸው ለነበሩ ድርጅቶች ግራንት ፈንዶች እድይታ ይሰጣሉ።

**ብቁነት:** ጥቃቅን ለትርፍ የተቋቋሙ ንግዶች መገኛው (ከራስ ቤት የተለየ)፣ እና በ 2019 ከ \$25,000 እስከ \$5 ያልተጣራ ገቢ ያገኙ።

## ፈንድ የማድረግ ቅድሚያዎች

- ✓ በህዝባዊ ጤና እና ደህንነት መስፈርቶች ምክንያት እንዲዘጉ ተደርገው የነበሩ ንግዶች
- ✓ በመዘጋት ምክንያት ገቢ ያጡ ንግዶች
- ✓ ደህንነቱ የጠበቀ የንግድ እንቅስቃሴ ለማድረግ ወጪያቸው የጨመሩ ንግዶች
- ✓ በታሪክ ጉዳት በደረሰባቸው ሰዎች ባለቤትነት እና አመራር ስር ያሉ ንግዶች
- ✓ በመላው ክልል ገጠሩንም ክፍል ጨምሮ ፍትሀዊ የሆነ ስርጭት

## የማመልከቻ ጊዜ:

- ✓ የመስመር ላይ ማመልከቻው ማርች 29 ጠዋት ላይ ይከፈታል
- ✓ ማመልከቻዎች ተቀባይነት የሚኖራቸው እስከ ኤፕሪል 9 5:00 PM PDT ድረስ ነው
- ✓ ለማመልከት እባክዎ የሚከተለው ይጎብኙ <https://commercegrants.com>

## የማመልከቻ ድጋፍ ይገኛል!

- **ኢሜይል** [commercegrants@submittable.com](mailto:commercegrants@submittable.com)
- **የእንግሊዘኛ ጥሪ ማእከል (855) 602-2722:**  
8 AM – 7 PM ሰኞ-አርብ፣ 1 PM – 5 PM ቅዳሜ እና እሁድ።
- **ከአንድ ቋንቋ በላይ የጥሪ ማእከል (206) 333-0720:**  
(አማርኛ፣ አረብኛ፣ እንግሊዘኛ፣ ማንደሪን፣ ራሺኛ፣ ሶማልኛ፣ ስፔንኛ፣ ታጋሎግ እና ወ ቬትናምኛ)።  
9 AM – 7 PM ሰኞ-አርብ, እና 1 PM – 6 PM ቅዳሜ እና እሁድ።
- **ቴክኒካዊ ድጋፍ** በጥንካሬ ትብብር አጋር ድርጅቶች በኩል ከ ሚታሙኑ የማህበረሰብ መልእክተኞች <https://www.commerce.wa.gov/serving-communities/technical-assistance-from-trusted-community-messengers/>

## የሚያስፈልጉ ሰነዶች

- የ 2019 የግብር ማሳወቂያ ግልባጭ (ፌደራል)
- 2020 የግብር ማሳወቂያ (ፌደራል)፣ አሳውቀው ከሆነ  
የ 2020 ሰነዶች የሌላ ከሆነ ባለቤቱ የንግዱን አመታዊ ያልተጣራ ገቢ ማሳወቅ እና መገመት ይኖርበታል።
- WA ክልል Unified Business Identifier (የተቀናጀ የንግድ መለያ ቁጥር UBI)  
በጎሳ አባል ባለቤትነት ስር ያለ UBI የሌለው ንግድ አማራጭ የንግድ ማረጋገጫ ሊያቀርብ ይችላል  
የንግድ ፈቃድዎ ትክክለኛ እንደሆነ ለማረጋገጥ የሚከተለውን ድረገጽ ይጎብኙ: <https://dor.wa.gov/open-business/business-licensing-and-renewals-faqs#renewed>

- የፌዴራል ቀጣሪ መለያ ቁጥር (EIN)፣ የሚተገበር ከሆነ
- ትክክለኛ በመንግስት የተሰጠ ፎቶ ያለው መታወቂያ
- ግራንት የሚሰጥ ከሆነ [W-9](#) ቅጽ ማጠናቀቅ ያስፈልጋል

**ለማመልከት ብቁ ያልሆነ — የሚከተሉት ንግድ እና ድርጅት አይነቶች ለዚህ ግራንት ፕሮግራም ብቁዎች አይደሉም:**

**የሚከተሉት አይነት ንግዶች**

- የአዋቂ ንግድ (ወሲባዊ እንቅስቃሴ የሚያደርጉ)
- ግብርና እና አሳ አምራቾች (እንደ እርሻ እና ራንች ያሉ)
- የልጆች እንክብካቤ አገልግሎት ሰጪዎች (መዝናናት/ጨዋታን አያካትትም)
- የፋይናንስ ድርጅቶች (ባንኮች፣ ፋይናንስ እና ፋክተር የሚያደርጉ ድርጅቶች)
- ሆስፒታል/የጤና አገልግሎት ሰጪዎች (እንደ ሰውነት ማሸት/ካይሮፕራክቲካል ያሉ የግል አገልግሎቶች ብቁ ናቸው)
- ማሪግና/ካናቢስ ስራ
- ቁጭ ብሎ መስራት የማይፈልግ ድርጅት (ኢንቨስትመንት ድርጅቶች፣ ክፍል E ን በ Internal revenue Service (የውስጥ ገቢዎች አገልግሎት IRS) የሚያሳውቁ ኢንቨስተሮች)
- ፖለቲካዊ ወይም ሎቢ የማድረግ የመጀመሪያ ድርጅቶች
- ጥቃት አድራሽ ንግድ (ኪራይ-ወደ-ራስ ንግድ እና ጭክ ካሽ የማድረግ ንግድ)
- የባለሙያ አገልግሎቶች (የሂሳብ ስራ፣ መድን፣ ሀግ፣ ፋይናንስ አግለግሎት/ድርጅቶች፣ አርኪቴክቶች ወዘተ)
- የመሬት አስተዳደር/ሪል እስቴት
- የመገመት ንግድ
  
- የመንግስት ተቋማት ወይም የተመረጡ አፈሴላዊ ቢሮዎች
- ቤተመጽሀፍት
- ለትርፍ ያልሆነ ንግድ ወይም ድርጅት
- ትምህርት ቤቶች (ቅድመ መዋእለ ህጻናት፣ መዋእለ ህጻናት እስከ 12 እና ከፍተኛ ትምህርት)
  
- አሁን ባለ/በተንጠለጠለ የፍርድ ሂደት ላይ ተሳትፎ የሚያደርግ ንግድ
- የኪሳራ ማሳወቂያ ስራ የሚሰሩ ንግድ እንቅስቃሴዎች
- በፌዴራል መንግስት ስራ እንዳይሰሩ የታገደ ንግድ
- እስከ ማርች 2020 ባለው ጊዜ የንግድ ተገዢነት ወይም መመሪያ ጉዳይ ችግር ያለው ድርጅት
- በሀገር ገዢው የተሰጠ ማንኛውንም የ COVID-19 ትዘዝ ሲጥስ የተያዘ ንግድ። ይህም መዝጋት ሲኖርባቸው የከፈቱ ወይም በንግዱ ላይ የሚተገበር የ COVID-19 ጤና ወይም ደህንነት እርምጃዎች ችላ ያለውንም ያካትታል።
- በ 2021 ሙሉ በሙሉ የተገዙ ወይም ለመዝጋት ሀሳብ ያላቸው ንግዶች
- በመመሪያዎች መሰረት በማንኛውም ምክንያት ከአቅም እና እድሜ ገደብ ጋር ግንኙነት በሌለው መልኩ ድጋፍን የሚገድቡ ድርጅቶች